

ቅጽ 6. በእስር እንዲቆዩ የተሰጠውን ትእዛዝ (Rule 9) እንዲነሳ ለመጠየቅ ሲሄዱ እንዲኖርዎት የሚያስፈልግ መረጃ

በድንጋጌ ቁጥር 9 (Rule 9) በእስር እንዲቆዩ የተወሰነ ውሳኔን እንዲነሳ በሚጠይቁበት ጊዜ ታሳሪውን በተመለከተ ከዚህ በታች የተዘረዘሩ መረጃዎችን የያዘ የጠበቃ ሐተታ (statement of counsel) መያዝ ይኖርብዎታል።

1. ስም (በመጠሪያነት የሚጠቀምባቸውን/የሚታወቅባቸውን ሁሉ) እና የአመልካቹ የትውልድ ቦታና የትውልድ ዘመን፤
2. የአመልካቹ የጋብቻ ሁኔታ፤ የልጆች ብዛትና ዕድሜ፤ እንዲሁም እያንዳንዱ ልጅ ከአመልካቹ የሚፈልገው ድጋፍ እስከ ምን ድረስ እንደሆነ የሚያመለክት (የያንዳንዱ ልጅ የትውልድ ዘመን ይገለጻ)፤
3. የአመልካቹ ጤንነትን በተመለከተ ማንኛውም ከባድ የአካላዊ ወይም የአእምሮ በሽታ ታሪክን ጨምሮ የናርኮቲክ ሱሰኝነትና፤ እነዚህን በሽታዎች ለመፈወስ የተደረገለት ህክምና (ቀናት ይገለጻ)፤
4. አመልካቹ አሁን የሚኖርበት[አድራሻ] እና በዲስትሪክት አፍ ኮሎምቢያ አካባቢ የኖረበት ጠቅላላ ጊዜ፤ እንደዚሁም ባለፉት አምስት ዓመታት ውስጥ የኖረባቸው ቦታዎችን (ጊዜ ይገለጻ)፤
5. ለአመልካቹ ዋስትናን በማስያዝ (posting of bail)፤ አመልካቹን በማቆየት/ማኖር(custody) ወይም የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ ሊረዱ የሚችሉ ዘመዶች ወይም ሌሎች ሰዎች ስምና አድራሻ፤
6. ላለፉት አምስት ዓመታት የአመልካች የስራ ታሪክን ጨምሮ በፊት የነበረው፤ በአሁኑ ጊዜ ያለውና ወደፊት ሊኖር የሚችለው የገንዘብ አቅምና አመልካች የሚተዳደርበት መንገድ (የስራ ጊዜ፤ የስራ ዓይነት እንዲሁም የአሠሪዎች ስምና አድራሻ ይገለጻ)፤
7. አመልካች በፊት የተወገደለባቸው መረጃዎች ማለትም ከዚህ በፊት የታሰረባቸውን፤ ፍርድ የተፈረደበትን፤ በዋስ የተለቀቀበትን፤ በሌሎች ቅድመ-ሁኔታዎች ያለፈበት ማለትም፤ በፕሮሴሽን የቆየበትና በፕሮሶ የተፈታበትን (የፈጸመው የወንጀል ዓይነት፤ በዋስ ለመለቀቅ የተጠየቀው የዋስትና መጠን፤ የተባለው ባለመፈጸሙ የዋስ መብት የተከለከለበት ወይም ከእስር እንዳይለቀቅ፤ ፕሮሶ ወይም ፕሮሴሽን የተከለከለበት ሁኔታዎች፤ ጉዳዩ የተዘጋበት ሁኔታና ጉዳዩን ያዩት ፍርድ ቤቶች እንዲሁም ከዚህ ጋር የተያያዘ ጊዜያቶች ወይም ዕለታት ይገለጻ)፤
8. አመልካቹ በአሁኑ ጊዜ የተከሰሰበት ወይም የተፈረደበት ጥፋት ወይም የጥፋት ዓይነቶች፤ ወይም አመልካቹ አሁን ለመታሰር ወይም ደግሞ ለመፈታት መነሻ የሆኑ ምክንያቶች ለምሳሌ የናርኮቲክ ሱሰኝነት፤ ወይም በማስረጃነት የተመደበ ምስክር መሆን። [አመልካቹ] የታሠረበት ችሎት የቀረበበትና የተፈረደበት፤ የፍርድ ሂደቱና ውሳኔ መዛግብት (official transcript) የሚጠናቀቅበት ዕለትና ሌሎች ከጉዳዩ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ቀናትን ጨምሮ ጉዳዩ አሁን የሚገኝበት ደረጃ ግለጽ።
9. አመልካቹ የተፈረደበት ብይን ካለ (ዕለት ይገለጻ)፤
10. ይግባኝ የሚባልበት አካሄድ/አይነት (ይግባኝ ባዩ የራሱን ጠበቃ ቀጥሮ ለመከራከር የማይችል (in forma pauperis) መሆን ወይም አለመሆኑና ጠበቃ ተሰይሞለት እንደሆነ ግለጽ)፤
11. አመልካቹ በእስራት በሚያስቀጣ ወንጀል ተከሶ ነገር ግን እስካሁን ያልተፈረደበት ጉዳይ ካለ የት እንደሆነ፤ አንድ ወይም ከዚያ በላይ ገደብ ተጥሎበት ከእስር ቢለቀቅ (conditions of release) ከአገር ወይም ከአካባቢው እንደማይሰወር (will not flee) ወይም በህብረተሰቡ ወይም በግለሰብ ላይ አደጋ አይኖረውም ብሎ ለምን እንደሚያምን፤
12. አመልካቹ በማንኛውም ወንጀል ተከሶ ተፈረደበት ከሆነ ከአገር ወይም ከአካባቢው እንደማይሰወር (will not flee) ወይም በማንኛውም ሰው ወይም በሰው ንብረት አደጋ አይኖረውም ብሎ ለምን እንደሚያምን፤
13. አመልካቹ በየትኛው ፍርድ ቤት ጥፋተኛ መሆኑ እንደተፈረደበትና (convicted) የተወሰነበት ቅጣት (sentenced) ፍርድ ቤት እና ቦታ ከሐግ ወይም ከማስረጃ አኳያ ይግባኝ ለማለትና የተሰጠውን ፍርድ ለማስገልጠጥ ወይም ጉዳዩ እንደገና በፍርድ እንዲታይ ለማስወሰን የሚያቀርባቸው ምክንያቶች፤ እና
14. ማንኛውም ጠቃሚ ማስረጃ፤ መከራከሪያ ወይም ማረጋገጫዎች፤